

የግንቦት 7 መሪዎቻችን

በውስጥ ተቃዋሚነት የሚጠረጥሩ አባላትን በተናጠል የማባበልና የመምታት ከንቱ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው!

የዲያስፖራው ገንዘብም ሆነ ድጋፍ አያስፈልገንም እያሉንም ነው!!

በድርጅታችን በግንቦት 7 ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን፣ አባላት ሃሳባቸውን በነፃ መግለፅ የሚችሉበት መድረክ እንዲፈጠር የተጀመረውን የውስጥ እንቅስቃሴ ለማፈንና ለማጨናገፍ ቅሬታ አላቸው የተባሉ የተወሰኑ አባላትን በተናጠል በተለያዩ ዘዴዎች አባብሎ እንቅስቃሴውን ለመከፋፈል እና የተወሰኑትን ደግሞ ከአባልነት ለማባረር ከንቱ እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመሩ ሰንተዋል። አባሉም በትዝብት አይን እየተከታተላቸው ነው።

በአፍሪካ፣ በአውሮፓ የተለያዩ ሃገራት፣ በአሽንያና በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ በአመራሩ አምባገነናዊ አካሄድ ላይ የሰላ ትችት የሚሰነዘሩ ጠንካራ አባላት ከድርጅቱ ለማባረር ዝግጅት እያደረጉ ነው። አሁን ለጊዜው ስማቸውን ማንሳት የማንፈልጋቸው (ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን የምናጋልጣቸው) አንዳንድ አድርባዮችን በማባበልና በመደለል ተቃውሞ የሚያሰሙ አባላትን እንዲሰልሉና ሪፖርት እንዲያቀርቡ አስማርተዋል። እጅግ በጣም አሳፋሪ ተግባር ነው!! እባካችሁ እኛ እኮ የተሟላ ነፃነት ያለን፣ ለሃገራችንና ለህዝባችን አርነት ወደን የገባንበት ትግል፣ ይብዛም ይነስም የእለት ጉርሳችንን ሰርተን በምናገኝበት ውጪ ሃገር ውስጥ የምኖር ነፃ ሰዎች ነን። ታዲያ ለህሊናችን ማደር እንዴት ይሳነናል ጎበዝ!

እነ ውቤ (ብዙነህ) እና አንድነት (ግሩም) መዋቅሩን በማፍረስ አባላቱን ለመበተን እንቅልፍ ያጡት ያለምክንያት እንዳልሆነ ደጋግመን የተናገርነውን አሁን በተግባር እያሳዩን ነው። በየአህጉሩና በየሃገሩ የተደራጀ የተቃውሞ ሃሳብ እንዳያጋጥማቸው የድርጅቱን መዋቅር በከተሞች በመሸንሸንና እርስ በርሱ እንዳይገናኝ መስመሩን በመበጣጠስ በአመራሩ ላይ የሚነሳውን ገንቢ ትችትና አስተያየት ለመገደብና በተለይ አራት አመት ሙሉ ምን ሰራችሁ? የሚለው ጥያቄ እንዳይነሳባቸው ለማፈን የሚደረግ ከንቱ ድካም ነው።

በበሃገሩና በየከተማው አባላትን ሲመለምሉና ሲያደራጁ የነበሩ ጠንካራ አባላት በአመራሩ ላይ ምንም አይነት ጥያቄ እንዳያነሱ በመዋቅር ሽፋን እንዲበተኑና እንዲገለሉ ተደርጓል። በእነዚህ የተመለመሉ በርካታ የግንቦት 7 አባላትም በድርጅታችን ተስፋ እየቆረጡ በመምጣታቸው የአባልነት ግዴታ የሆነውን ወርሃዊ መዋጮ እንኳን መክፈል እያቆሙና እየተበታተኑ መሆናቸው

የሚደበቅ ምስጢር አይደለም። እነ ውቤና አንድነት ግን በከተሞች ትክክለኛ ስራ ሊሰራ የሚችል ጠንካራ መዋቅር እያደራጀን ነው ብለው ያቅራራሉ። ጉድ እኮ ነው! ነገ ሩቅ ስላልሆነ የት እንደሚደርሱ እናያቸዋለን ብለን ማለፍ እንችል ነበር። ግን አይደለም። ችግሩ እነዚህ ሰዎች በአባላት ህይወት ቁማር እየተጫወቱ መሆኑ ነው። ወንድማችን ነፃነት በወያኔ እጅ የወደቀው ገና ትላትና ነው። እጅግ በሚያሳዝንና በሚከነክን ሁኔታ ግን የነፃነት ስም በአባሉ ዘንድ እንዳይነሳና አስታዋሽ አጥቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲረሳ ተደርጓል። አደጋ እንዳይገጥመን ከመጠለይ በቀር እያንዳንዳችን ነገ አንዳች ችግር ላይ ብንወድቅ ከወንድማችን ከነፃነት የተለየ እጣ ፈንታ አይኖረንም።

የአስተሳሰብ ድሃው አበበ ቦጋለ (ካሌብ) ድርጅታችን የነፍጠኞች መፈንጨያ አይሆንም እያለ ሲጭክር ከርም ይኸው ዲያስፖራው አያስፈልግንም በተለይ አማሮች በዚህ አጋጣሚ ከዚህ ድርጅት ተጠራርገው መውጣት አለባቸው እያለ በአደባባይ ሲጭክር እየሰማን ነው። ከሁሉም የሚገርመው ዲያስፖራው እንደ ላሜ ቦራ እየታለበ አራት አመት ሙሉ የት እንደገባ የማይታወቅ ገንዘብ እንዲገብር በየጊዜው ሲጠየቅ ቆይቶ መሬት ላይ እየተሰራ ነው የምትሉት ስራ የት አለ? አራት አመት ሙሉ የሰራችሁት ምንድነው? እስቲ ንገሩን? የሚል ጥያቄ ከአየአቅጣጫው እያነሳ ሲያዋክባቸው አሁን ተገልብጠው እንዳውም የዲያስፖራው ገንዘብ አያስፈልገንም፤ ያለናንተ ድጋፍና ተሳትፎ “ትግሉን” ማስኬድ እንችላለን የሚል አዲስ ስልት በመቀየስ ጮሌዎቹ መሪዎቻችን የድርጅቱን ሃብት ያለውጤት ሲያባክኑ ከከረሙ በኋላ ሰብ ፈልገው ከተጠያቂነት ለማምለጥ እያኮበኮቡ መሆናቸውን እያየን ነው።

ዶ/ር ታደሰ ብሩ (ሚያዝያ) እንደሆነ የራሱ አቋምም ሆነ አመለካከት የሌለው የነውቤ መጫወቻ አሻንጉሊት ነው። የግንቦት 7ን መዋቅር ለማፍረስና በየሪጅኑና በየሃገሩ የነበሩ ጠንካራ የአመራር አባላትን ለመበተንና ለመምታት የውቤና የአንድነት ተላላኪ በመሆን አገልግሏል። ከተላላኪነት የዘለለ ሚና የሌለው እቃ እንደሆነም ሁሉም አባል አሳምሮ ያውቃል።

አባሉ በድርጅቱ አመራርና አካሄድ ላይ የሚታየውን ድክመት በግልፅ የሚያቀርብበትና ቅሬታውን የሚያዳምጥበት መድረክ በመፍጠር በድርጅቱ ውስጥ የሚታዩትን ችግሮች ከመፍታት ይልቅ በሪጅኑና በየሃገሩ የነበሩትን መዋቅሮች በማፍረስ፤ የማይፈለጉትን አባላት በማስወገድና አንዳንድ አድርባዮችን በማይጨበጥ ተስፋ በመደለል የአባላትን ጥያቄ ፈፅሞ ማዳፈን አይቻልም።

በድርጅቱ ላይ ያጠላውን አደጋ በቅጡ ተረድታችሁ የከፋ ጉዳት ከመድረሱ በፊት አመራሮቻችን ደጋግማችሁ እንድታስቡበት እንመክራለን። እያንዳንዱ የግንቦት 7 አባልም ጊዜው አልፎ በፀፀት ስሜት ከመለብለቡ በፊት ሁሉም በያለበት ለድርጅታዊ ነፃነትና ለውስጣዊ ዲሞክራሲ ድምፁን እንዲያሰማ ጥሪያችንን በድጋሚ እናቀርባለን።

ትግላችን ወያኔን ከፋኛ የስልጣን ጥምና ምኞት ባሰከራቸው የግንቦት 7 አምባገነኖች ለመተካት አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ “ቁጭ ብሎ የሰቀለውን ቆሞ ለማውረድ ሲቸግር” በታሪኩ በተደጋጋሚ አይቷልና ከአሁን በኋላ በኛ “የተስፋ ዳቦ” የሚታለል ሞኝ ህዝብ መስሎን እንዳንሳሳት!

የግንቦት 7 አመራር ከአባላት ለሚነሳው የአዳምጡን ጥያቄ “ጀሮ ዳባ ልበስ” በማለት በጀመረው የጥፋት መንገድ ከቀጠለ ግን በድርጅቱ፣ በትግሉና ከዚያም ባለፈ የራሳችን የውስጣችንን አምባገነኖች ለመታገል በምናካሄደው ፊልሚያ በእያንዳንዱ አባል ላይ ሊደርስ ለሚችለው ያልታሰበ ጉዳት ተጠያቂው አመራሩና አመራሩ ብቻ መሆኑን በጥብቅ እናስጠነቅቃለን።

በዚህ አጋጣሚ በድርጅታችን እያቆጠቆጠ የመጣውን ፈላጭ ቆራጭነትና አምባገነንነት እየታገላችሁ ላላችሁ ቆራጥ አባሎቻችን ያለንን ከፍተኛ አድናቆትና አክብሮት እየገለፁን የተጀመረውን የውስጥ ትግል ለማደናቀፍ በወሬ አቀባባይነት የተሰማራችሁና በየደረጃው ዝምታን የመረጣችሁ አባላት በድርጅቱ ላይ በሚደረሰው ጉዳት ከተጠያቂነት ማምለጥ የማትችሉ መሆናችሁን ተረድታችሁ አቋማችሁን በጊዜ እንድታስተካክሉ በጥብቅ እናሳስባለን።

ሞት ለዘረኛው የወያኔ ስርዓት!
ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!
ከግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡድን።